

صفات

المتأقمتين

ل. ك. ق

١١٤٥٦ هـ - ١٤٠٦ هـ
٢٤٩٣٢ هـ - ١٤٠٦ هـ

للإمام
ابن القيم الجوزية
رحمه الله

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبيعة

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مرتب ٢٤٩٣٢ - الرياض ١١٤٥٦ - هاتف : ٤٣٣٠٨٨٨ فاكس : ٤٣٠١١٢٢

አልኢማም ኢብኑልቀይም “መዳሪጁስላሊኪን” በተሰኘው መጽሐፋቸው ኒፋቅን (ንፍቅናን) እንደሚከተለው ተንትነውታል፡-

ኒፋቅ ማለት እጅግ አደገኛ የሆነ ውስጣዊ በሽታ (ካንሰር) ሲሆን የተለከፈው ሰው የሳይታወቀው መላሰውነቱን ያዳርሰዋል።

በሽታው በባህሪው ለሰዎች ሥውር ነው። የበሽታው ተለካፊ እራሱ ስለማያውቀው ነገር እያበላሸ እያሳመርኩ ነው ብሎ ያስባል። ኒፋቅ ሁለት ዓይነት ሲሆን አቢይና ንዑስ ተብሎ ይከፈላል።

አቢይ ኒፋቅ በገሀነም አዘቅት ለዘለዓለሙ ለመግባት ይዳርጋል። አቢይ ኒፋቅ ያለበት ሰው ራሱን በአላህ፤ በመላዕክቱ፤ በመፃሕፍቱ (ኩቱብ)፤ በነቢያቱና በመጨረሻው ቀን ያመነ አስመሰሎ ለሙስሊሞቹ ያቀርባል። እንደውነቱ ከሆነ ግን ውስጡ ከዚህ ሁሉ አንድ እንኳ የሌለው ባዶ ነው። ከውሸት በስተቀር በውስጡ የሚገኝ ነገር የለም። አላህ(ሱወ) የሰው ዘር በሆነ ፍጡር ላይ በመልዕክተኛነት ቃሉን አውርዶለት የሰው ልጆችን እንዲያስጠነቅቅና ወደ ቀናው መንገድ እንዲመራቸው ማድረጉን አያምንም።

አላህ (ሱወ) በቁርአን አማካኝነት የሙናፊቆችን መጋረጃ ገልጦታል፤ ምስጢራቸውን ሁሉ አውጥቶታል፤ ከጥቃት አደጋቸው ይጠነቀቁ ዘንድ ለሙእሚኖች ጉዳጉዳቸውን ዘርዘሮታል። በበቀራህ ምዕራፍ የመጀመሪያ አንቀፅ ላይ ሶስት ወገኖች የተዘረዘሩ ሲሆን እነሱም፡- ሙእሚን፤ ኩፋርና ሙናፊቅ ናቸው። በዚህ መሠረት ሙእሚኖች በአራት አናቅፅ ሲወሱ፤ ካፊሮች ደግሞ በሁለት፤ ሙናፊቆች በአስራ ሶስት አናቅፅ

(አያህ) ተወስተዋል። ከሌሎቹ ወገኖች እነርሱ በብዛት የተወሰኑት ብዛት ስላላቸውና በእነርሱ አማካኝነት የሚከሰተው መከራ ከመጠን ያለፈ በመሆኑ ነው። በሙስሊሞችና በኢስላም ላይ የሚፈጥሩት ችግር እጅግ በጣም የበረታ ነው። ምክኒያቱም ሙስሊሞች ነን ብለው በውስጡ ስለሚገኙ ነው። እንደውነቱ ከሆነ ግን የኢስላም ተገኖች ሳይሆኑ ጠላቶቹ ናቸው፤ አጥቂዎቹ ናቸው። በየአጋጣሚው በሚያሳዩት የጥፋትና የድንቁርና እንቅስቃሴ ዕውቀት አልባ (ጃሂል) የሆነ ሰው ሁሉ መልካም ሰሪዎች አድርጎ ይመለከታቸዋል። እውነተኛው አቋማቸው ግን የዚህ ተቃራኒ ነው።

እረ የሙናፊቶች ጉድ መች ተዘርዘሮ ያልቃል። ኢስላምን ያልሰሩት ነገር የለም - ስንትና ስንት ተራራ ንደውበታል! ስንት አጥርና ግንብ አፈራርሰውበታል! ስንት አርማ ቀዳደውበታል፤ ስንት ከፍ ብሎ የሚውለበለብ ባንዲራ አዋርደውበታል! ስንትና ስንት ተክል ከስሩ ነቃቅለው ለመጣል ጥረት አድርገዋል! ስንት የጠራ ምንጭ ለመድፈንና ለማድረቅ ሙከራ አድርገዋል!?

ኢስላም እስካሁን ድረስ ከነሱ በኩል ለሚሰነዘር ጥቃትና ለሚፈጠር ሽብር እንደተጋለጠ ነው። አንዱ ቡድን በሌላው እየተተካና እየተፈራረቁ ተልዕኮአቸውን ከማከናወን ቦዝነው አያውቁም። ታዲያ በዚህ እኩይ እንቅስቃሴያቸው አበጀን ነው እንጂ አጠፋን ብለው አያውቁም፤ ለማለትም አይችሉም።

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

[البقرة - 12]

“ንቁ ፤ እነሱ አጥፊዎቹ እነሱ ናቸው፤ ግን አያውቁም፤”
(አል-በቀራ-12)

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

[الص - ٨]

“ የአላህን ብርሃን በአፍቻቸው ሊያጠፉ ይሻሉ፤ አላህም ከሐዲዎቹ ቢጠሉም እንኳ ብርሃኑን ገላጭ ነው፤”

(አል-ሶፍ:- 8)

ሙናፊቶች አላህ(ሱወ) በነቢያችን (ሰወ) ላይ ያወረደውን

“ወሀይ” ተቀብለው ለመተግበር እምቢተኞች ሆነዋል፤

እንመራበትም ብለዋል፡-

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

[المؤمنون - ٥٣]

“(ከቢያ ተከታዮቻቸው) የሃይማኖት ነገራቸውንም በመካከላቸው ከፍልፍሎች አድርገው ቆራረጡ፤ ሕዝብ ሁሉ እነሱ ዘንድ ባለው ሃይማኖት ተደላኞች ናቸው፤” (አል-ሙላጊኑን፡ 53)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى

بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

[الأنعام - ١١٢]

“ እንደዚሁም ለነቢዩ ሁሉ ከሰውና ከጋዜን የሆኑን ሰይጣናት ጠላት አደረግን፤ ከፈላቸው ወደክፊሉ ለማታለል ልብስብስን ቃል ይጥላሉ፤ ጌታህም በሻ ኖሮ ባልሰሩት ነበር። ከቅጥፈታቸው ጋር ተዋቸው።”

(አል-አንዓም:- 112)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

[الفرقان - ٣٠]

“ መልዕክተኛውም፡- ጌታየ ሆይ ሕዝቦቸ ይህንን ቁርአን የተተወ ነገር አድርገው ያዙት አለ።
(አል-ፉርቃን 30)

ቀልባቸው ከኢማን አርማ ጋር አይተዋወቅም። የፈራረሰውን የኢማን ተቋም ማጠናከርና ማቆም ሥራቸው አይደለም። በልቦናቸው የደበዘዘውን የከዋክብት ብርሃን ሕይወት መስጠት አያሳሰባቸውም ። አመለካከታቸውና ተግባራቸው የፈጠረው ግርዶሽ የኢማንን ፀሐይ ለማየት ከልክሏቸዋል ። አላህ በመልዕክተኛው አማካኝነት ያወረደውን መመሪያ ግምት አይሰጡትም ። መለኮታዊውን መመሪያ ገሸሽ አድርጎ በግል አመለካከትና ስሜት መመራቱን እንደተራና ቀላል ነገር ይመለከቱታል። ለመለኮታዊው ወህይ አናቅፅ የተጣመመ ትርጉም በመስጠት ከንቱ አስተሳሰባቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ ጥረት ያደርጋሉ።--ተራዎቹ ጀሌዎቻቸው ለቀደምት ሊቃውንት (ሰለፍ) ግዴታንም ፣ የዘመናችን ዓዋቂዎች የተሻለ ዕውቀት አላቸው በማለት አፋቸውን ሞልተው ይናገራሉ ። ከቀደምቱ ይልቅ የአሁኖቹ የበለጠ መረጃና ማስረጃ አላቸው ይላሉ ----- ።

እነዚህ ሙናፊቶች የኢማን ሰዎችን ልብስ ለብሰው ያጭበረብራሉ ፤ ከላይ ሙእማን መስለው ውስጣቸው ግን የኩፍርና የጥመት ጎተራ ነው። አንደበታቸው ኢስላማዊና ሠላማዊ ነው። ልባቸው ግን ጦረኛና ጠንቀኛ ነው። እንዲሁም ይላሉ፡-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

[البقرة - ٨]

“ ከሰዎችም በአላህና በመጨረሻው ቀን አምነናል የሚሉ አልሉ፤ እነርሱም አማኞች አይደሉም።”

(አል-በቀራ :- 8)

እነዚህ ሙናፊቶች ራስማላቸው (ካቲታል) ከሀደትና ሴራ ነው። ሸቀጣቸው “ውሽት” ነው። አላማቸው በመሃል ሠፋሪነት ሀይወታቸውን ማቆየት ነው። በዚያም በዚህም ታማኝነታቸውን ለማሳየት ይሞክራሉ፤ ያጭበረብራሉ፡-

يُخٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخٰدِعُونَ ۖ ۭ اِلَّا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

[البقرة - ٩]

“ አላህንና እነዚያን ያመኑትን (ሰዎች) ያታልላሉ፤ የማያውቁ ሲሆኑ ነፍሶቻቸውን እንጅ ሌላን አያታልሉም።”

(አል-በቀራ :- 9)

አሳሳች አቋማቸው (ሹቡሃት)ና ተራ እንሰሳዊ ፍላጎታቸው፤ እኩይ ዓላማቸው ፤ ቀልባቸውንና አዕምሮአቸውን በክሎታል፤ አበላሽቶታል። በሽታቸው ከሐኪሞች አቅም በላይ ሆኖአል።

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

[البقرة - ١٠]

“ በልቦቻቸው ውስጥ(የንፍቅና) በሺታ አለባቸው፤ አላህም በሽታን ጨመረባቸው፤ ለነርሱም ይዋሹ በነበሩት ምክኒያት አሳማሚ ቅጣት አላቸው።”

(አል-በቀራ:-10)

በጥርጣሬ የተሞላው አስተሳሰባቸው የሰው ኢማን ይበክላል። የማበጣበጥ ተግባራቸውን የተከተለ ሰው ለዘለዓለማዊ ፀፀት ይዳረጋል። አሳሳች ንግግራቸውን የሰማ እውነት ለመቀበል ያዳግተዋል። በምድር ላይ የሚፈፀሙት የጥፋት ተግባር በጣም በርካታ ነው። ነገር ግን አብዛኛው ሰው አያውቀውም።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٠﴾

إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ [البقرة - 12]

“ለነርሱም በምድር ላይ አታበላሹ በተባሉ ጊዜ እኛ አሳማሪዎች ብቻ ነን ይላሉ።”-“ ንቁ እነሱ አጥፊዎቹ እነሱው ናቸው ግን አያውቁም።”

(አል-በቀራ:-11-12)

በነዚህ ሰዎች ዘንድ በኪታብና በሱንና (ቁርአን እና ሐዲስ) የሚመራ ሰው ተቀባይነት የለውም። እንዳውም እንደደካማ ይቆጠራል። መለኮታዊውን ወህይ አጥብቆ የያዘ ሰው በነሱ ግምት ትልልቅ መፃሕፍት እንደተጫነች አህያ ነው። የሱንና ተከታዮች በነሱ ዘንድ ጅላጅል ናቸው። ሲገናኙም ሆነ ሲሰባሰቡ የሚወያዩበት አጀንዳቸው ጠማማና እኩይ መንፈስ የተቆራኘው ነው።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا
 إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

[البقرة - ١٣]

“ለነሱም ሰዎቹ እንዳመኑ እመኑ በተባሉ ጊዜ ቂሎቹ እንዳመኑ እናምናለን ? ይላሉ፤ አዋጅ ንቁ እነርሱ ቂሎቹ እነርሱው ናቸው፤ ግን አያውቁም።”

(አል-በቀራ:- 13)

እያንዳንዱ ሙናፊቅ ሁለት ፊት አለው። በአንደኛው ፊቱ ወደ ሙ-እሚኖች በመዞር ያጭበረብራል ፤ በሌላው ፊቱ ደግሞ እምነት አልባ ወገኖቹን ይመለከታል። እንዲሁም ሁለት ምላስ ሲኖረው በአንደኛው ሙስሊሞችን ያታልልበታል። በሌላኛው ምላስ ደግሞ ደብቅ ምስጢሩን ይተረጉምበታል።

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
 إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾

[البقرة - ١٤]

(እነዚያንም ያመኑትን በተገናኙ ጊዜ አምነናል ይላሉ፤ ወደ ሰይጣኖቻቸውም ባገለሉ ጊዜ እኛ ከናንተ ጋር ነን፤ እኛ (በነሱ) ተሳላቂዎች ብቻ ነን ይላሉ።)

(አልበቀራህ 14)

እነዚህ ሰዎች ከኪታብና ከሱንና (ቁርአንና ሐዲስ) ከማፈንገጣቸውም በላይ ተከታዮቹን በንቀት ዓይን ይመለከቱዋቸዋል፤ ያፌዙባቸዋል። እዚህ ግባ በማይባል እውቀታቸው በመኩራራት ይደሰታሉ።

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

[البقرة - 15]

(እላሀ በነሱ ይሳለቅባቸዋል፤ በጥመታቸውም ውስጥ የሚዋልሉ ሲሆኑ ያዘገዳቸዋል።)

(አል-በቀራህ - 15)

በጭለማው ባሕር ለከንቱ ንግድ ተሠማርተው የውንጎንብርና የቅዠት መርከብ ላይ ተሳፈሩ፤ በኃይለኛ ማዕበል አማካኝነት ሲንከራተቱ ቆይተው መጨረሻቸውን እንዳልነበሩ ሆነው ቀሩ። ወደሙ ጠፉ።

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِمِجْرَتِهِمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

[البقرة - 16]

“እነዚህ እነዚያ ስሕተትን በቅንነት የገዙ ናቸው፤ ንግዳቸውም አላተረፈችም፤ ቀጥተኞችም አልሆኑም።”

(አል-በቀራ - 16)

የእ.ማን ቀንዲል ሲያበራላቸው የቀናውንና የከንቱውን ጉዞ አቅጣጫ አሳደቸው። ከዚያም መልካሙ ብርሃን (ኑር) ጠፋና የሚያጋየው እሳት ብቻ ቀረላቸው። በዚህ እሳት እየተጠበሱ በጭለማ ይደናበራሉ።


مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

[البقرة - 17]

وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

“ (በንፍቅና) ምሳሌያቸው እንደዚያ እሳትን እንዳነደደ ሰው በዙሪያው ያለውን ሁሉ ባበራች ጊዜም አላህ ብርሃናቸውን እንደወሰደባቸው በጨለማዎችም ውስጥ የማያዩ ሆነው እንደተዋቸው (ሰዎች) ብጤ ነው።”
 (አል-በቀራ:-17)


ዓይነ ልቦናቸው ታውሩዋል፤ የቁርአንን ምስጢር ማየት አይችሉም። ጆሮአቸው ደንቁሮአል የኢማን ጥሪ አይሠማም። አንደበታቸው ተዘግቷል ሀቅ መናገር አይችሉም።

[البقرة - 18]  صَمٌّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

“ (እነሱ) ደንቁሮዎች ዲዳዎች ዕውሮች ናቸው፤ ስለዚህ እነርሱ አይመለሱም።”
 (አል-በቀራ:-18)

የወሀይ ዶፍ ወረደባቸው። ይህ ዝናብ የቀልብና የሩህ ሕይወት የያዘ ቢሆንም ግምት አልሰጡትም። የሰሙት የማስጠንቀቂያውን እና የማስፈራራያውን ነጎድገንድ ብቻ ነው። በጠዋትና በማታ ይዋከባሉ። ጆሮአቸውን በጣቶቻቸው ይወትፋሉ፤ በልብሳቸው ይከናከባሉ፤ --- ጉዳቸው ይፋ ወጣ ፤ ዓይነህሊናቸው ጤናማ የሆኑ ሁሉ በሚገባ ያስተውሉታል።

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنَرَقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيٓءِٔاذَانِهِمْ

[البقرة - 19]  مِّنَ الصُّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

“ ወይም(ምሳሌያቸው) ከሰማይ እንደ ወረደ ዝናም (ባለቤቶች) ነው፤ በርሱ (በደመናው) ውስጥ ጨለማዎች ነጎድጎድም ብልጭታም ያሉበት ሲሆን ከመብረቆቹ ሞትን ለመፍራት ግቶቻቸውን በጆሮቻቸው ውስጥ እንደሚያደርጉ ብጤ ነው፤ አላህም ከሓዲዎችን ከባቢ ነው።”
 (አል-በቀራ:-19)

ከሀይለኛው የወሀይ ዝናብ ጋር የተጣመረው መብረቅና ብርሃን ያካተተው ትርጉምና ምስጢር ዓይነህሊናቸው ስለታወረ ሊያስተውሉትና ሊገነዘቡት አልቻሉም። ጆሮአቸው መመሪያዎቹን፤ ትዕዛዛቱንና ክልከላዎቹን ለመስማት አልቻለም። ሰምቶ ለመጠቀም፤ አይቶ ለመመራት በማይቻልበት ሽለቆ ውስጥ ሆነው ግራ በመጋባት ይደናበራሉ።

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ

[البقرة - ٢٠] ﴿ ١ ﴾ قَدِيرٌ

“ ብልጭታው ዓይኖቻቸውን ሊነጥቅ ይቀርባል፤ ለነርሱ ባበራላቸው ቁጥር በርሱ ውስጥ ይሄዳሉ፤ በነሱም ላይ ባጨለመ ጊዜ ይቆማሉ፤ አላህም በሻ ኖሮ መስሚያቸውንና ማያዎቻቸውን በወሰደ ነበር፤ አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና”።
 (አል-በቀራ:-20)

ቁርአንና ሐዲስ በጠቆመው መሠረት እነዚህ መናፍቃን መለያ ባህሪያት አላቸው። በቀልቡ የኢሜን ብርሃን ያለው ሰው ሁሉ በግልጽ የሚረዳው ሰፊን ይከውም “ ሪያፊ” ወይም ለሰው ይምሰል ሥራ ነው። ይህ በሰው ላይ እጅግ አስቀያሚ ከሚባሉት አቋሞች አንዱ ነው። አላህ ያዘዘው ነገር በጣም ይከብዳቸዋል፤ ለርሱብሎ መስራት አይዋጣቸውም

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ خُنَدٌ عُنَى اللَّهِ وَهُوَ خَدٌّ عُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا

كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

[النساء - 142]

“ መናፍቃን አላህን ያታልላሉ፤ እርሱም አታላያቸው ነው፤ (ይቀጣቸዋል) ወደ ሰላትም በቆሙ ጊዜ ታካቾች ፤ ሰዎችን የሚያሳዩ ኾነው ይቆማሉ፤ አላህንም ጥቂትን እንጅ አያወሱም።” (አል- ኒሳእ 142)

ሁኔታቸው ሁለት ቦታ ተከፋፍለው የሚገኙ የፍየል መንጋ መካከል ቆማ ወዴትኛው መንጋ እንደምትቀላቀል ግራ የተጋባች ፍየል ይመስላል። በሁለት ወገኖች መካከል ቆመው የትኛው ጠንካራ እንደሆነ ለማወቅ አድፍጠው ይከታተላሉ።

مُذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَتُّوَلَاءٍ وَلَا إِلَى هَتُّوَلَاءٍ^ع وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ

[النساء - 143]

لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

“በዚህ መካከል ወላዎቶች ኾነው (ያሳያሉ) ወደነዚህም ወደነዚያም አይደሉም፤ አላህም ያሳሳተውን ሰው ለርሱ

(የቅንነት) መንገድን በፍጹም አታገኝለትም።”

(አል-ኒሳእ:- 143)

የሱንናና የቁርአን ሰዎች ዕጣፋንታ ምን እንደሚሆን ለማወቅ ይጠባበቃሉ። የአላህን ዕርዳታ አግኝተው ድል ካገኙ እኛኮ ከናንተው ጋር ነበርን በማለት ይምላሉ፤ ይገዙታሉ። የኪታብና የሱንና ጠላቶች ድል ካገኙ ደግሞ፡- እንዴየ እኛና እናንተኮ ወንድማማቾች ነን እንድ ነን ይሏቸዋል። የዚህን ልዩ ባህሪያቸውን መገለጫ ለማወቅ ከአላህ (ሱወ) ቃል ሌላ አያስፈልግም፡-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِنْ
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

[انساء - ١٤١]

“ እነዚያ በእናንተ (የጊዜን መዘዋወር) የሚጠባበቁ ናቸው፤ ለናንተም ከአላህ የኮነ አሸናፊነት ቢኖራችሁ ከናንተ ጋር አልነበርንምን ? ይላሉ፤ ለከተዲዎችም ዕድል ቢኖር(ከአሁን በፊት) በናንተ ላይ አልተሾምንምን ? (እና አልተውናችሁምን ከምእምናንም (አደጋ) አልከለከልናችሁምን ? ይላሉ። አላህም

በትንሳኤ ቀን በመካከላችሁ ይፈርዳል ፤ አላህም ለከተዲዎች በምእምናን ላይ መንገድን በፍጹም አያደርግም።”

(አል-ኒሳእ - 141)

አንድ ሰው የአንድን ሙናፊቅ ንግግር በሚሰማበት ጊዜ በአገላለፅ ውበቱ በጣም ይደነቃል። አላምሮ ያቀነባብረዋል፤ አጣፍጦ ያቀርበዋል። በውስጡ ስላለው ውሸት አላህን በምስክርነት (እውነት አስመስሎ) ይጠራዋል። ለሐቅ ነገር ሲሉት ይተኛል። ለከንቱ ነገር (ባጠል) ግን የሚቀድመው የለም። አሁንም የነዚህን ሰዎች መገለጫ ባህሪያት ከአላህ (ሱወ) ቃል እንመልከት፡-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ

[البقرة - 204]  وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

“ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቡ ሕይወት ንግግሩ የሚደንቅህና በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን የሚያስመስክር ሰው አልለ።”

(አል-በቀራ - 204)

ተከታዮቻቸው እንዲፈፀሙ የሚያገዟቸው ሰውን በሚበክልና አገርን በሚያጠፋ ነገር ነው። በአንፃሩ ደግሞ ለዱንያም ሆነ ለአኸራ የሚበጅ ነገር እንዳይሰሩ ይከለክላሏቸዋል። አንድን ሙናፊው የአማን፣ የሶላት፣ የዚክር፣ የዙሀድና የኢጅቲሃድ ሰዎች ተቀላቅሎና “ የበግ ለምድ ለብሶ---” ታዩታላችሁ፡-

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ ﴿البقرة - ٢٠٥﴾

“ (ካንተ) በዞረም ጊዜ በምድር ላይ በውስጡ ሊያበላሽና አዝመራንና እንስሳዎችን ሊያጠፋ ይሮጣል፤ አላህም ማበላሸትን አይወድም።”

(አል-በቀራ፡- 205)

ሙናፊቶቹ ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው። ራሳቸው ከፈፀሙት በኋላ ሌላው ሰው መጥፎ ነገር (ሙንከር) እንዲፈፅም ያዝዛሉ፤ መልካም ነገር (መዕሩፍ) እርግፍ አድርገው ከተውጡ በኋላ ሰዎች እንዲተውት ያዝዛሉ። በአላህ መንገድ (ሰቢሊላህ) ገንዘብ ማውጣት አይወዱም፤ ፀጋዎቹን ስንት ጊዜ አስታወሳቸው ግን ይረሱታል። ከነዚህ ሰዎች አደጋ ይጠነቀቁ ዘንድ አላህ (ሱወ) ለሙእሚን ባሮቹ ደግሞ ደጋግሞ አስገንዝባል። የሚከተለውን እናስተውል፡-

﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِغُضُبٍ مِّنْ بَعْضِ مَا يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ

الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ [التوبة - ٦٧]

“ መናፍቃንና መናፍቃት ከፈሎቻቸው ከከፈሉ ናቸው፤ በመጥፎ ነገር ያዛሉ፤ ከደግም ነገር ይከለክላሉ፤ እጆቻቸውንም (ከልግስና ይሰበስባሉ፤ አላህን ረሱ፤ ስለዚህ (እርሱ) ተዋቸው፤ መናፍቃ”

ግልፅ የሆነውን መለኮታዊ ወሕይ እንደ መመሪያ ስታቀርብላቸው ይሸሻሉ፤ በአላህ መጽሐፍና በነቢያዊ ሱንና ላይ ያተኮረ ደዕዋ (ግብዣ) ስታደርግላቸው ገሸሽ ያደርጉታል። የነዚህን ሰዎች ውስጠ ምስጢር ያስተዋለ ሰው በነርሱና በቀናው መንገድ (ሁዳ) መካከል ያለው ርቀት የትና የት መሆኑን ማወቅ ይችላል። ከመለኮታዊው ወሕይ እጅግ በጣም አፈንጋጮች መሆናቸውን ይገነዘባል።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ

[النساء - 61]  عَنْكَ صُدُّوًّا

“ለነርሱም፡-አላህ ወደ አወረደው (ቁርአን)ና ወደ መልዕክተኛው ኑ በተባሉ ጊዜ መናፍቃን ከአንተ መሸሽን ሲሸሹ ታያቸዋለህ።”
(አል-ኒላእ:-61)

አዕምሮአቸውና ዲናቸው ከተበላሸ በኋላ ከገቡበት አዘቅት እንዴት ይወጣሉ እንዴትስ ወደቀናው መንገድ ይገባሉ? ከጥመትና ከዝገት በምን ይላቀቃሉ አማንን ለኩፍር ከሸጡ በኋላ! ወርቅን ፋይዳቢስ በሆነ ድንጋይ መለወጥ ምንኛ ብርቱ ኪሳራ ነው !

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ

أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ [النساء - ٦٢]

“እጆቻቸውም ባስቀደሙት (ጥፋት) መከራ በደረሰባቸውና ከዚያም ደግን ሐሳብና ማስማማትን እንጅ ሌላ አልሻንም በማለት በአላህ የሚምሉ ኾነው በመጡህ ጊዜ እንዴት ይሆናሉ?” (አል-ኒሳእ:-62)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ [النساء - ٦٣]

“እነዚህ እነዚያ አላህ በልቦቻቸው ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅባቸው ናቸው፤ እነርሱንም ተዋቸው ገስጻቸውም ለነርሱም በነፍሶቻቸው ውስጥ ስሜት ያለውን (የሚያጭር) ቃል ተናገራቸው።” (አል-ኒሳእ:-63)

አይናቸውን ለአፈር!! ከአ.ማን እውነታ ምንኛ ርቀዋል!? ውሸታቸው ወሰን ያለፈ ነው። እነሱ ያሉበት ሁኔታና የነቢያችን ተከታዮች ያሉበት ሁኔታ በጣም የተራራቀ ነው። አላህ (ሱወ) ዓይነህሊናቸው ብሩህ ለሆኑት ባሮቹ እነዚህን ሰዎች እንዲጠነቀቋቸው በቅዱስ ህልውናው በመማል ሲናገር እንዲህ ብላል፡-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ [النساء - 65]

“በጌታህም እምላላሁ በመካከላቸው በተከራከሩበት ፍርድ እስከሚያስፈርዱህ ከዚያም ከፈረድከው ነገር በነፍሶቻቸው ውስጥ ጭንቀትን እስከማያገኙና ፍጹም መታዘዝንም እስከሚታዘዙ ድረስ አያምኑም፤ (ምእምን አይኾኑም)።”

(አል-ኒሳእ:-65)

አንድ ሙናፊቅ ከንግግሩ በፊት መሀላ ማስቀደም ይቀናዋል። ይኸውም የኢማን ሰዎች ሙሉ እምነት እንደማይጥሉበት ስለሚያውቅ ነው። እምነት ወይም ተቀባይነት ለማትረፍ ሲል መሀላውን ያኻጎደጉደዋል። ይህ በአጠቃላይ የአጭበርባሪዎች የጋራ ባህርይ ነው።

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

[المنافقون - 2]

“መሐሎቻቸውን ጋሻ አድርገው ያዙ ፤ ከአላህም መንገድ ከለከሉ፤ እነሱ ይሰሩት የነበሩት ነገር ከፋ።”

(አል-ሙናፊቁን:-2)

---- አሁንም ዓይናቸውን ለአፈር የኢማን መንገድ ረኽሞና ችግር የተሞላበት መሆኑን ሲያውቁ ከመንገደኛው ሰልፍ በመውጣት ወደኋላ ተመለሱ። ይህንንም ሲያደርጉ በቤታችን እንደልብ ተንደላቅን እየተዘናናን እንኖራለን ብለው ነው። ነገር

ግን አስደሳች ህይወት አልተገኘም። ምንነቱን ለይተው ያላወቁት ድምፅ ሲሮክባቸው ከተቀመጡበት የምግብ ገበታ ላይ ተነስተው ቆሙ፤ ርሃቡ አልጠፋም፤ አልጠገቡም። ያወቁትንና አይተው ያረጋገጡትን ሐቅ ካዱ፡-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

[المنافقون - ٣]

“ ይህ እነሱ (በምላስ) ያመኑ ከዚያም (በልብ) የካዱ በመኾናቸው ነው፤ በልቦቻቸውም ላይ ታተመባቸው፤ ስለዚህ እነሱ አያውቁም።”

(አል-ሙናፊቱን፡-3)

በሰውነት አቋም መስተካከልና ማማር፤ በአንደበት ርቱዕነት ፤ በአገላለፅ ችሎታ የሚስተካከላቸው የለም። በልቦና ቆሻሻ፤ በህሊና ቢስነት ደግሞ አምሳያ የላቸውም። እውነተኛ መገለጫ ምሳሌያቸው ከስሩ ተነቅሎ ወይም ተቆርጦ ከደረቀ በኋላ ግንብ ወይም አጥር ተደግፎ የቆመ ደረቅ ግንድ ነው። ፍሬ የለው ፤ ምን የለው።

❖ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۗ كَأَنَّكُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ ۚ تَكْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ ۗ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۗ أَنْىٰ

[المنافقون - ٤]

يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

“ ባየሃቸውም ጊዜ አካሎቻቸው (ግዙፍነታቸው) ያስደንቁሃል፤ ቢናገሩም ለንግግራቸው ታዳምጣለህ፤ (ከፅውቀት ባዶ በመኾን)

እነሱ ልክ በግድግዳ የተጠጉ ግንደችን ይመስላሉ፤ ጩኸትን ሁሉ በነሱ ላይ ነው ብለው ያስባሉ፤ እነሱ ጠላቶች ናቸውና ተጠንቀቃቸው፤ አላህ ይጋደላቸው (ከእምነት) እንዴት ይመለሳሉ ! “

(አል-ሙናፊቁን:- 4)

ሶላትን በመጀመሪያው ወቅት (ወዳው የተወሰነው ጊዜ እንደደረሰ) በመስገድ ፋንታ እስከመጨረሻ ወቅቱ ያዘገዩታል። የፈጅር ሶላትን ፀሐይ እስከምትወጣ፤ የእስርን እስከምትጠልቅ፤ ያዘገዩሉ። ሲሰግዱ ጥሬ እንደምትለቅም ዶሮ ጎንበስ ቀና ነው። ፍጥነታቸው አስገራሚ ነው። ሶላታቸው የቀልብ ሳይሆን የአካላት ብቻ ነው። እንደቀበሮ ወደዚህም ዞር ወደዚያም ዞር እያሉ ነው የሚሰግዱት። በጀመፃ (ከሰዎች ጋር) አይሰግዱም። በቤታቸው ወይም በሥራ ቦታቸው እንሰግዳለን ይላሉ። ከሰዎች ጋር ሲከራከሩ እላፊ ይናገራሉ፤ የገቡትን ቃል ያፈርሳሉ፤ ውሸት ያወራሉ፤ ቀጠሮ ያፈርሳሉ፤ ሲያምኑዎቸው ይከዳሉ። ይህ ከሰው ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚመለከት ሲሆን፤ ቀደም ብሎ ያየነው ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚመለከት ነው። የነዚህ ሰዎች መገለጫ ምን እንደሆነ በሙጠፊፊን ምዕራፍ የመጀመሪያዎቹንና ሱራቱ አል ጣሪቅ የመጨረሻውን አንቀጾች ማስተዋል ይበቃል። እነዚህን ሰዎች ከውስጠአዎቂው ፈጣሪ የበለጠ አሳምሮ የሚገልፃቸው አይገኝም፡-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ

[التوبة - ٧٣]

وَبِسِّمِ الْمَصِيرِ

“አንተ ነቢዩ ሆይ ከሐዲዎችንና መናፍቃንን ታገልግላለሁም ላይ ጨክን፤ መናፍቃቸውም ገሀነም ናት፤ መመለሻይቱም ከፋች።”
(አል-ተውባ 73)

ብዙ ናቸው ግን የብዙ ቀላል ናቸው። ራሳቸውን አከባብረው ለማቅረብ ብዙ ይጥራሉ፤ ግን ቅሬታዎች ናቸው። የተማሩ ያወቁ ለመምሰል የማያደርጉት ጥረት የለም ግን ጃሂሎች (አላዋቂ) ናቸው። የአላህን ታላቅነት ስለማያውቁ የሚደርስባቸው ጉዳት ከባድ ነው።

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيْثْمًا لِّمَنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرُقُونَ

[التوبة - ٥٦]

“እነርሱም በእርግጥ ከናንተ ለመኾናቸው በአላህ ይምላሉ፤ እነርሱም ከናንተ አይደሉም፤ ግን እነሱ (አጋሪዎችን ያገኙ እንዳያገኛቸው) የሚፈሩ ሕዝቦች ናቸው።”
(አል-ተውባ : 56)

የኪታብና የሱንና ሰዎች ሠላም፤ ደህንነት፤ ድል ሲያገኙ ሙናፊቆቹ ይጨንቃቸዋል። ያማቸዋል ያሰቃያቸዋል። በአንጻሩ ደግሞ አላህ ሙእሚኖቹን ወንጀላቸውን ሊሰርዝላቸው ፈተና ሲያመጣባቸው በተመለከቱ ጊዜ ደስ ይላቸዋል። ይህ ለእነርሱ ውርሳቸውን ያረጋግጥላቸዋል። የነቢዩ ወራሾችና የሙናፊቆች ወራሾች እኩል አይደሉም።

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا

مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا

هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ [التوبة - ٥٠-٥١]

“ መልካም ነገር ብታገኝህ ታስከፋቸዋለች፤ መከራም ብታገኝህ ከዚህ በፊት በእርግጥ ጥንቃቄያችንን ይዘናል ይላሉ፤ እነርሱም ተደሳቾች ኾነው ይሸሻሉ።”

“ ፡-አላህ ለኛ የጻፈልን (ጥቅም) እንጂ ሌላ ሌላ አይነካንም ፤ እርሱ ረዳታችን ነው፤ በአላህ ላይም ምእምናን ይመኩ በላቸው።”

(አል-ተውባ ፡- 50-51)

አላህ (ሱወ) እነዚህን የጥመትና የሹብ-ሃት (የተምታታ አቋም) ሰዎች በተመለከተ አሁንም እንዲህ ይላል፡-

إِنْ تَمَسَسْتَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبرُوا

وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

[ال عمران - 120]

“ደግ ነገር ብትነካችሁ ታስከፋቸዋለች። መጥፎም ነገር ብታገኛችሁ በርሷ ይደሰታሉ፤ ብትታገሱና ብትጠነቀቁም ተንኮላቸው ምንም አይጎዳችሁም። አላህ በሚሰሩት ሁሉ (በዕውቀቱ) ከባቢ ነውና።”

(አሊ-ዲምራን፡- 120)

ቀልባቸው መጥፎ ኒያቸውም ብልሹ ስለሆነ አላህ (ሱወ) ሥራቸውን ጠልቶታል። ወደጠላቶቹ ስለሚያዘነብሉ ቀረቤታቸውን፤ ጉርብትናቸውን ጠልቶታል፤ አውግዞታል። ወህዩን ትተው ስለጠመሙ ዕድለቢስና ከንቱ አድርጓቸዋል። ተውባ ካላደረጉ በስተቀር ፍትሐዊ ፍርድ በመስጠት የመልካም ዕድል በር ዘግቶባቸዋል። አላህ (ሱወ) እንዲህ ብላል፦

♦ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ

[النوبة - ٤٦]



وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“መውጣትም ባሰቡ ኖሮ ለርሱ ዝግጅትን ባሰናዱ ነበር፤ ግን አላህ (ለመውጣት) እንቅስቃሴያቸውን ጠላቲ (አልሻውም) አሰነፋቸውም፤ ከተቀማጮቹም ጋር ተቀመጡ ተባሉ።”
(አል-ተውባ፡- 46)

የጥበበኞች ጥበበኛ የሆነው አላህ (ሱወ) ከበራፋ ያባረረባቸውን ምስጢር (ሐክማ) ለመልካም ባሮቹ ርህራሄና መልካም ዕድል መሆኑን ጭምር በመግለጽ እንዲህ ይላል፦

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا لِحَالِكُمْ لَيُبَغْوَنَكُمْ فَئِتْنًا

[النوبة - ٤٧]



وَفِيكُمْ سَمْعُونَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

“ከናንተ ጋር በወጡ ኖሮ ጥፋትን እንጂ አይጨምሩላችሁም ነበር፤ እውከትንም የሚፈልጉላችሁ ሲኾኑ በመካከላችሁ

(በማሳበቅ) ይቻኑሉ ነበር፤ በናንተም ውስጥ ለነሱ አዳማጮች አሏቸው፤ አላህም በዳዮችን ዐዋቂ ነው።”

(አል-ተውባህ:- 47)

የቁርአንና የሐዲስ አናቅፅ (ኑሱስ) ጉዳይ በጣም ይጨንቃቸዋል፤ ይከብዳቸዋል። ስለዚህ አናቅፁን ይጠሏቸዋል፤ አይወዷቸውም ። ሸክሙ ስለከበዳቸውም አሸቀንጥረው ጣሉዋቸው። ግላዊ ፍላጎታቸውን ተከትለው አዲስ ደንብና ሥርዓት አወጡላቸው፤ የተለየ ትርጉም ፈጠሩላቸው። አላህ (ሱወ) መጋረጃቸውን ገልጦ ምስጢራቸውን ይፋ አወጣባቸው። ሙእሚን ባሮቹ ከተንኮላቸው እንዲጠነቀቁ ምሳሌያቸውን አሳወቃቸው። የእነዚህ ሰዎች አንዱ ቡድን ተመናምኖ ሲጠፋ ሌላው ብቅ ይላል። አላህ (ሱወ) ሲገልጻቸው እንዲህ ይላል፡-

[محمد - 9] ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَلَهُمْ ۖ ﴾

“ይህ እነሱ አላህ ያወረደውን ስለጠሉ ነው፤ ስለዚህ ሥራዎቻቸውን አበላሸባቸው።”

(መ.ሐመድ:- 9)

ኑሱስ (አናቅፅ) የከበዳቸው ወይም የጠሉት ሰዎች ሁኔታ ይህን ይመስላል። አዲስ የፈጠሩትን አዝማሚያ (ቢደዕ) የሚያጠፋባቸው መስሎ ይታያቸዋል። ትልቅ ግንብ ሆኖ ነው የሚታያቸው። ከንቱ በሆኑት ቃላታቸው ቀየሩዋቸው። በዚህ ድርጊታቸው ከላይም ከውስጥም ብልሹ አድርጓቸው ቀረ።

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ

الْأَمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْتِرَارَهُمْ ۖ ﴾ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

ንፍቅናቸውን ሠውረናል ሲሉ አላህ (ሱወ) ፊታቸው ላይ በይፋ እንዲነበብ አደረገው፤ አንደበታቸው ላይ የምላስ ወለምታ አደረገባቸው። ከላይ አስመላይነትን እያሳዩ የውስጣቸውን ማንነት የደበቁ ቢመስላቸውም አላህ የኢማን ብርሃን ያላቸው ሰዎች በቀላሉ ሊያውቋቸው በሚችሉት መልኩ ገልፅዋቸዋል፤ አጋልጧቸዋል።

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ
نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ^ع وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ^ع وَاللَّهُ يَعْلَمُ

[محمد - 29-30] ﴿٢٨﴾ أَعْمَلَكُمْ


“እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው አላህ ቂዋቻቸውን አለማውጣቱን ጠረጠሩን?”

“በሻንም ኖሮ እነሱን ባሳዩንህና በምልክታቸውም በእርግጥ ባወቅሃቸው ነበር ፤ ንግግርንም በማሸዋራቸው በእርግጥ ታውቃቸዋለህ አላህም ሥራዎቻችሁን ያውቃል።”

(መ.ሐመድ :- 29-30)

አላህ (ጀልለ ጀላሉሀ) በቂያማ (ትንሳኤ) ቀን ለፋጥራን ፍርድ በሚሰጥበት ጊዜ፤ ድብቁ ነገር ሁሉ ገሀድ በሚወጣበት ጊዜ- ሱጁድ አድርጉ ተብለው አቅም በሚያጡበት ጊዜ ---ምን ሊበቃው ይሆን ?

خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهْقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَّ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ

[القلم - ٤٣] 

“ዓይኖቻቸው የፈሩ ውርደት የምትሸፍናቸው ሲኾኑ (ወደ ስግደት የሚጠሩበትን) እነርሱም (በምድረ ዓለም) ደህና ኾነው ሳሉ ወደ ስግደት በእርግጥ ይጠሩ ነበር።”

(አል-ቀለም :- 43)

እረ ለመሆኑ በቂያማ ቀን ሲራጥ በተባለው የጀሀነም ድልድይ ላይ ሲሰባሰቡ ምን ይሆኑ ይሆን? ሲራጥ ማለት ከፀጉር የቀጠነ ሥለቱ ከሰይፍ ስለት የላቀ ነው። የኑር መሳሪያ ያልተሰጠ ሰው ሊያልፈው አይችልም። በዚህ ሲራጥ ላይ የሚያልፉ ሰዎች ፍጥነት ከተሰጣቸው ኑር አንፃር በደረጃ የተለያየ ነው። እነዚህ ሙናፊቶች በዚች ዓለም ላይ በነበሩበት ወቅት ከሙስሊሞች ኑሩን ይጋሩ ነበር። አብረው ይሰግዳሉ፤ ዘካት ይሰጣሉ፤ ሐጅ ያረጋሉ፤ ይያማሉ ነገር ግን በእውነተኛውና የመጨረሻው ዓለም ድልድይ (ሲራጥ) ላይ ሲደርሱ አብሮአቸው የነበረው ኒፋቅ ኑሩን አጠፋባቸው። በድልድዩ ላይ ማለፍ አቅቷቸው ግራ በመግጋባት ቆመው ቀሩ። በነርሱና በኢማን ሰዎች መካከል አጥር አለ። አጥሩ በር አለው ይሁን እንጂ ስለተዘጋ ሁለቱ ወገኖች ሊገናኙ አይችሉም። በሙእሚኖቹ በኩል ያለው የአጥሩ ግድግዳ በአላህ ረሀመት የተሞላ ነው። በነርሱ በኩል ያለው ግን ሥቃይና ቅጣት ብቻ ነው። የኢማን ሰዎች በቡድን በቡድን

እየሆኑ ኑራቸው እንደከዋክብት ከሩቅ ብርሃን ሲያላያቸው ድረሱልን እያሉ ይጣራሉ።

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ

نُورِكُمْ [الحديد - ١٣]

“መናፍቃንና መናፍቃት ለነዚያ ለአመኑት ተመልከቱን ከብርሃናችሁ እናበራለንና፤(የሚሉበትን ቀን አስታውሱ)-“

(አል-ሐዲድ:-13)

ከዚህ ጭንቅ ከዚህ ጭለማ መውጣት አልቻልንም ኑራችን ጠፋብን እባካችሁ ይላሉ፤ዛሬ ኑር ከሌለ ማለፍ አይቻልም።

قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا [الحديد- ١٣]

“ወደኋላች ተመለሱ፤ብርሃንንም ፈልጉ ይባላሉ።”

(አል-ሐዲድ:-13)

ኑሩ ለሰዎች ተከፋፍሏል። በዚህ ጠባብና አስጨናቂ ሥፍራ መቆም እንዴት ይመቻል?!! በዚህ መንገድ ላይ ለመሆኑ አንዱ ሌላውን ለማየት ፊቱን የሚያዞርበት ዕድል ያገኛልን? በዚህ ዓለም (ዱንያ) ላይ የነበራቸውን ጓደኝነት ለማስታወስ ይሞክራሉ።

“ከናንተ ጋር አልነበርንምን ? ”

ሰት-የሙ- የመናል፤ሰት-ሰግዱ ሰግደናል፤ እንደናንተው እንቀራ (እናነብ) ነበር፤ እንደናንተው ሰደቃ እናደርግ ነበር፤

እንደናተው ሐጅ እናደርግ ነበር፤ ታዲያ ዛሬ ምን አለያየን ??
እናንተ ስታልፉ እኛ መቅረታችን ??

- قالوا بلى " እውነት ነው ----- "

ነገር ግን እናንተ ከላይ ከላይ ከኛ ጋር ሆናችሁ በውስጣችሁ ግን
ከአምላክ የለሹች፤ ከግፊኞችና ከካፊሮች ----- ጋር ነበራችሁ፡-

يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ

وَأَرْبَبْتُمْ وَعَرَّيْتُمْ الْأَمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورَ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ

لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَيُنْسَخُ

[الحديد - ١٤-١٥] الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

“ከናንተ ጋር አልነበርንምን ? በማለት ይጠሩዎቸዋል፤ እውነት ነው ፤ ግን እናንተ ነፍሶቻችሁን አጠፋችሁ (በነቢዩ አደጋዎችን) አደጋዎችን ተጠባብቃችሁም ፤ ተጠራጠራችሁም ፤ የአላህም ትዕዛዝ እስከ መጣ ድረስ ከንቱ ምኞቶች አታለሁችሁ፤ አታላዩም (ሰይጣን) በአላህ (መታገስ) አሸነገላሁ፤ ይሏችዋል።”

“ ዛሬም ከናንተ ቤዛ አይወሰድም፤ ከነዚያ ከካዱትም መኖሪያችሁ እሳት ናት፤ እርሷ ተገቢያችሁ ናት፤ ምን ትከፋ መመለሻ ! (ይሏችዋል)

(አል-ሐዲድ፡- 14-15)

የነዚህን ሰዎች ባህሪያት በሙሉ መዘርዘር አይቻልም፤ ከተወሳወ ያልተወሳወ ይበዛል። በዚች ምድር ላይ ከመብዛታቸው የተነሳ ቅዱስ ቁርአን በብዛትና በተደጋጋሚ ያወሳቸዋል (ስለነሱ ያወራል)። በምድር ላይም ሆነ በከርሰ ምድር (ቀብር ውስጥ) ብዛታቸው ወሰን የለውም። በዚች ምድር

ላይ በእነዚህ ሰዎች ያልተሞላ ሥፍራ አይገኝም። ይኸውም ሙ-አሚኖች በጎዳናና በማንኛውም አካባቢ ጭርታ እንዳይሰማቸው፤ ለኑሮ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማግኘት እንዳይቸገሩ ፤ አራዊት እንዳያጠቋቸውና ለመሳሰሉት ፋይዳዎች ነው።

ሐዘይፋ የተባሉት ሰሐቢ (ረዐ) አንድ ሰውየ፡- "አላህ እነዚህን ሙ-ናፊቆች ያጥፋቸው" ብሎ ሲራገም (ዱዓ ሲያደርግ) ሰምተው፡- "የወንድሜ ልጅ ሆይ ! ሙ-ናፊቆች ቢጠፉኮ መንገዱ ሁሉ የሚንቀሳቀስበት ሰው ጠፍቶ ባዶ ይሆንና ብቸኝነት ይሰማችኋል! " በማለት መልስ ሰጡት።

በአላህ ሥም እምላለሁ ቀደምት (የጥንት) ሙ-አሚኖች የኒፋቅን ዝርዝርና ረቂቅ ምስጢሩን በሚገባ ሰላወቁት ልባቸው በጣም ይፈራ ነበር። በበሽታው ተለክፈን ይሆን ? ከሙ-ናፊቆች ሰልፍ ተቀላቅለን ይሆን ? በማለት ራሳቸውን ለማመን ያቅታቸው ነበር።

ዑመር ኢብኑልኸጣብ (ረዐ) ሐዘይፋ ለተባሉት የነቢያችን (ሰዐወ) ምስጢረኛ፡- " ሐዘይፋ ሆይ ! በአላህ ሥም እለምንሃለሁ -- አትደብቀኝ ለመሆኑ የአላህ መልዕክተኛ ከሙ-ናፊቆች ጋር ደምረውኛልን ? " ሲሉ ተጨንቀው ተጠብበው ጠየቋቸው ። ሐዘይፋም ፡- " በጭራሽ እኔ ለአንተ ብየ ሳይሆን ለአላህ ስልሐቁን ነው የምነግርህ፤ ስላንተ በዚህ ጉዳይ ላይ የተናገሩት ነገር የለም -- " በማለት መልስ ሰጧቸው።

ኢብኑ ኦቢ መለይካህ የተባሉት ሰው ሲናገሩ ፡- " ከነቢዩ ባልደረቦች ሰላሳ ሰዎችን አግኝቻቸው ነበር፤ ሁላቸውም ለራሳቸው ሙ-ናፊቅነትን ይፈራሉ። ከመካከላቸው እኔ ኢማኔ እንደ ጂብሪል፤ እንደ ሚካኤል ኢማን የፀና ነው ብሎ ደፍሮ

የሚናገር የለም ። “ ብለዋል። ይህን ሐዲስ አል ቡኻሪ ዘግበውታል።

ሐሰን አልበስሪ “ ከሙናፊቅ በስተቀር የማይፈራው ከሙእሚን በስተቀር የሚፈራው የለም” ብለዋል። የቅርብ ወዳጆቻቸው እንደተናገሩት ሐሰን አልበስሪ ዱዓ ሲያደርጉ ፡- “አላህ ጌታዬ ሆይ ከሙናፊቅ ኹሹዕ አንተ ጠብቀኝ” ይሉ ነበር። የሙናፊቅ ኹሹዕ ምንድን ነው? ተብለው ሲጠየቁ፡- “ አካላት የአላህ ፍራቻ ያደረገበት መስሎ ቀልብ ግን ምንም ፍራቻ የለውም” ብለዋል

በእውነቱ ቀልባቸው በኢማንና በየቂን የተሞላ ሰዎች ስለነፋቅ ያላቸው ፍርሃት በጣም ብርቱ ነው። በጣም ይጨነቃሉ ያስባሉ። በአንፃሩ ደግሞ የሙእሚኖች ተቃራኒ የሆኑት ወገኖች ሚሊግራም የማይመዝን ኢማን ይዘው ኢማኖችን እንደጂብሪልና እንደሚካኢል ነው በማለት የሚመፀደቁ በጣም ብዙ ናቸው።

የኢማን ፍሬ በሁለት ዛፎች መልክ የሚበቅል ሲሆን አንደኛው ውሸት (ከዚብ) ፤ ሁለተኛው ደግሞ ለሰው ይምሰል ሥራ (ሪያእ) ናቸው። ሁለቱም ከሁለት የተለያዩ ምንጮች ይወጣሉ። አንደኛው ምንጭ ባዶ ህሊና ሲሆን ሁለተኛው ምንጭ ደግሞ ዓላማ ቢሰነት ነው። እነዚህ አራት ነገሮች (ሁኔታዎች) በአንድነት ሲረጋገጡ የነፋቅ ዛፍና ካብ ህልውናቸው እውን ይሆናል። ነገር ግን ምንጊዜም ለኅርፍ አደጋ የተጋለጠ ነው። እውነቱ ይፋ በሚወጣበት ጊዜ የሀቅን ኅርፍ ሲመለከቱ ፡ የመቃብር ሰዎች በሙሉ ተነሱተው አስደናቂው ትዕይንት ሲጀምር፤ በልብ ውስጥ የተደበቀው ነገር ሳይቀር ይፋ በሚሆንበት ዕለት፤ በዚህ ቀን በዚህ ዕለት በነፋቅ ሸቀጥ ሲነግድ የነበረ ሰው

ሁሉ ትርፉ እንደጉም ተባንኖ ሲጠፋ ባደውን ይቀራል፤ ከንቱ ትርፍ!! አላህ (ሱወ) እንዲህ ይላል፡-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ

لَمْ يَجِدْهُ سِيقًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ رُفُوفَهُ حِسَابُهُ^ا وَأَلَّهُ سَرِيعَ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

[النور - ٣٩]

“ እነዚያም የካዱት ሰዎች ሥራዎቻቸው (መልካሞቹ) በበረሃ ሜዳ እንዳለ ሲራብዱ፡፡ የጠማው ሰው ውሃ ነው ብሎ እንደሚያስበው በመጣውም ጊዜ ምንም ነገር ገኘ እንደማያገው ነው፤ (ከሐዲው) አላህንም እስራው ዘንድ ያገኘዋል፤ ምርመራውንም (ቅጣቱን) ይመላለታል፤ አላህም ምርመራው ፈጣን ነው።”

(አል-ኑር፡-39)

ልባቸው ለመልካም ተግባር ግምት አይሰጥም፤ በአካል ግን ለሰው ይምሰል እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ነገር ግን ሐቅን ሲሰሙ ጆሮአቸውን ያማቸዋል። በተቃራኒው ከንቱ ነገር (ባጢል)ና ሐሰት ነገር ሲሰሙ ወይም ሲያዩ አይናቸው ይከፈታል፤ ልባቸው ይደሰታል፤ ጆሮአቸው በንቃት ያደምጣል።

እንግዲህ ወንድሜ ሆይ የሙናፊቅ ልዩ ምልክቶች እነዚህ ናቸው። የፍርድ ቀን የቁርጡ ቀን፤ የምሩ ቀን ከመምጣቱ በፊት ተገቢውን ጥንቃቄ አድርግ !!!

ሙናፊቆች የገቡትን ቃል ያፈርሳሉ፤ ቀጠሮአቸውን አያከብሩም፤ ውሸት እንጂ እውነት አይናገሩም (ውሸታሞች ናቸው) ፤ ወደ አላህ ትዕዛዝ ጥሪ ሲደረግላቸው ያቅማማሉ፤ አላህ

ያወረደውንና ነቢዩ ይዘውት የመጡትን ነገር ሲያነሱባቸው ይሸሻሉ፤ ግላዊ ፍላጎታቸውን የሚመለከት ነገር ሲሆን ግን የሚቀድማቸው የለም። ተውዋቸው በመረጡት የኪሳራና የውርደት ጎዳና ይቀጥሉ፤ እነርሱ ጋር ምንም ዓይነት ውል አታድርግ፤ በምንም ነገር አትመናቸው ውሸታሞች ናቸው፤ በምንም ዓይነት ለቁም ነገር አይሆኑም።

♦ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنِ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٧﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ

[التوبة - ٧٥-٧٧] ﴿٧٧﴾ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

“ ከነርሱም አላህ ከችሮታው ቢሰጠን በእርግጥ እንመፀውታለን፤ ከመልካሞቹም በእርግጥ እንሆናለን ሲል ቃል የተጋባ አልለ።”
 “ከችሮታውም በሰጣቸው ጊዜ በርሱ ሰሰቱ፤ እነሱ (ኪዳናቸውን) የተው ሽነውም ዞሩ፤”

“ አላህም ቃል የገቡለትን በማፍረሳቸውና ይዋሹትም በነበሩት ምክኒያት እስከሚገናኙት ቀን ድረስ ንፍቅናን አስከተላቸው።”
 (አል-ተውባ :- 75-77)

* * * * *

ኒ ፋ ቅ

በኢ.ማም ኢብኑል ቀይም አል ጀውዚ

ትርጉም

አወል ረታ ሐምዛ

እንደኛ እትም 2008 -1429 ሃ.ጅ.ሪ (ሪያድ ሳውዲ ዓረቢያ)